



□ ት ሬ □ □ አ ስ ተ □ □ ር
ት ሬ ነ □ ሪ ት □ □ □

**DIRE NEGARIT GAZETA
OF THE DIRE DAWA ADMINISTRATION**

፳ኛ ዓመት ቁጥር ፳፰
ትሬ □ □ ሀዳር ፩ ቀን ፳፻፳ ዓ/ም

በትሬ □ □ አስተ □ □ ር
ምክር ቤት ባቂነት □ □ □

5th Year No.28
DIRE DAWA November 10/ 2012

አዋጅ ቁጥር ፳፰/፳፻፳ ዓ/ም
ከኃላፊነት የተነሱ የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት
መሪዎች፣ ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ በቋሚነት የሚሠሩ
የምክር ቤት አባላት፣ የፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች
እና ዳኞች የሚያገኙቸውን መብቶችና

ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ

የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ በቋሚነት የሚሠሩ የምክር ቤት አባላት፣ የፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች እና ዳኞች ሕዝባዊ አደራ በመሸከም ለአስተዳደሩ ሕዝብ ጥቅም የሚሰሩ በመሆናቸው ከኃላፊነት ሲነሱ ከጉስቱልና የራቀ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግና ለጥቃት ተጋላጭ እንዳይሆኑ ጥበቃና ከሌላ መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ፣

Proclamation No 28/2012

A Proclamation to Provide for the Rights and Benefits of Outgoing High Government Leaders, Officials, Permanently Working Members of the Council, court president and Judges of Dire Dawa Administration

WHEREAS, it is necessary that outgoing leaders, senior officials, permanently working members of the Council court president and judges of the Dire Dawa Administration shall be guaranteed a life that is free of depressing conditions and need to be protected from victimization in consideration of the services they provided to the Administration residents and the public by shouldering huge public trust during their terms in office;

እነዚህ የሥራ ኃላፊዎች በኃላፊነት በነበሩበት ወቅት ያካበቱትን ዕውቀትና ልምድ ለመጠቀም አመቺ ሁኔታ መፍጠር ስለሚያስፈልግ፣

የሥራ ኃላፊዎቹ በሥራ ላይ ባሉበት ጊዜ ለወደፊት ኑሯቸው ሳያስቡና ሳይሰጉ ለአስተዳደሩ ልማትና ዕድገት በቅንነት፣ በታማኝነትና በትኩረት እንዲሰሩ ማበረታታት አስፈላጊ በመሆኑ፣

የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት በድሬዳዋ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፬፻፲፮/፲፱፻፲፮ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ ፪ (መ) መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቶአል።

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

፩ አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “ከኃላፊነት የተነሱ የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ በቋሚነት የሚሠሩ የምክር ቤት አባላትና ዳኞች የሚያገኝባቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ፳፮/፳፻፮ ዓ/ም ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪ ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ

፩. «ከተማ» ማለት የድሬዳዋ ከተማ ነው፤

፪. «አስተዳደር» ማለት የድሬዳዋ አስተዳደር ነው፤

WHEREAS, it is necessary to create enabling conditions to take advantage of the knowledge and experience accumulated through their terms in office ፤

WHEREAS, need to be encouraged to positively and faithfully exert their utmost effort for the development and progress of the Administration, during their work time without worrying about their future;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 9(2) (d) of the Dire Dawa Administration charter proclamation No 416/2004, the Dire Dawa Administration council it is here by proclaimed as follows,

PART ONE
General

1. Short Title

This proclamation may be Cited as the “The Rights and Benefits of Outgoing High Government Leaders, Officials, Permanently Working Members of the Council and Judges of Dire Dawa Administration proclamation No 28/2012”

2. Definition

In this proclamation, unless the context otherwise requires:-

1. “City” means the Dire Dawa City;

2. “Administration” means the Dire Dawa Administration ;

- ፫. “የአስተዳደሩ መሪ ወይም የአስተዳደሩ የበላይ ሀላፊ” ማለት የአስተዳደሩ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ ነው።
- ፬ “የአስተዳደሩ ከፍተኛ ሀላፊ” ማለት የቢሮ ሀላፊ ወይም በቢሮ ሀላፊ ደረጃ የተሾመ ሀላፊ ወይም አማካሪ፣ ወይም የጽ/ቤት ኃላፊ ወይም በዚያ ደረጃ የተሾመ ሀላፊ ነው።
- ፭ “ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ማለት” የድሬዳዋ አስተዳደር ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ነው።
- ፮ “የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ማለት” የድሬዳዋ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ነው።
- ፯ “ዳኛ” ማለት የአስተዳደሩ ይግባኝ ሰሚ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ ነው።
- ፰ “በቋሚነት የሚሠሩ የምክር ቤት አባል” ማለት የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ፣ ምክትል አፈ-ጉባዔ፣ ጸሐፊ ወይም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነው።
- ፱. “ባለሙሉነት” ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የሚሰጡ መብቶችና ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ የሆነ ሰው ነው።
- ፲. «ቤተሰብ» ማለት የአንድን ባለሙሉነት የትዳር ንደኛና ፳፩ አመት ያልሞላቸውን ልጆች ያጠቃልላል።
- ፲፩ «ተተኪ» የሚለው ቃል አግባብ ባለው የጡረታ ሕግ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዛል።
- ፲፪. «ከኃላፊነት የተነሳ» ማለት በጥፋት ካልሆነ በስተቀር በሌሎች ማናቸውም ምክንያቶች የተነሳ ባለሙሉነት ማለት ነው።

፫. የፆታ አገላለጽ

በዚህ አዋጅ ውስጥ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለፀ አነጋገር ሌትንም ይጨምራል።

- 3. “Leader or Superior official of the Administration ” means Mayor or Deputy Mayor of the Administration;and a person assigned as an advisor to the mayor or to the Deputy Mayor;
- 4. “Top official” means Bureau Head or an official or advisor appointed to such level,office Head or an official appointed to such level;
- 5. “Appeallate court president” means president of Appealete court of the Adminstration;
- 6. “First Instance court president” means president of First instance court of the Adminstration;
- 7. “Judge” means judge of, First Instance Court, or judge of Appeallate Court of the Administration;
- 8. “Permanently working member of Council” means the Speaker, Deputy Speaker, Secretary, or Chairperson of standing Committee of the administrative council,
- 9. “Beneficiary” means one that who qualifies to enjoy rights and benefits under this proclamation;
- 10. “Family” means the spouse and includes childen of a beneficiary who do not attained the age of 21 years;
- 11. “Survivor” shall have the meaning given under the relevant pension law;
- 12.“Outgoing beneficiary” means a beneficiary which have been dismissed from responsibility due- to any other reasons except for an offence,

3. Gender Reference

The Provisions of this Proclamation set out in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.

፬. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ ከኃላፊነት በተነሱ የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት መሪዎች ከፍተኛ የሥራ አስፈጻሚዎች፣ በቋሚነት የሚሰሩ የምክር ቤት አባላትና የፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች እና ጳጳሾች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

ከኃላፊነት የተነሱ የአስተዳደር የመንግስት መሪዎችና

ከፍተኛ

ኃላፊዎች መብቶችና ጥቅሞች

፩. የጡረታ መብት

፩. አግባብ ባለው የጡረታ ሕግ በሌላ አኳኋን የተደነገገው ቢኖርም፣ ቢያንስ አንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን ያገለገለ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ፣

ሀ/ ከኃላፊነት ሲነሳ ዕድሜው ሃምሳ ዓመት የሞላው ከሆነ የአገልግሎት ጡረታ አበል እስከ እድሜ ልኩ ይከፈለዋል።

ለ/ በሕመም ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ የሕመም ጡረታ አበል እስከ እድሜ ልኩ ይከፈለዋል።

ሐ/ በሥራ ላይ እያለ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ለተተኪዎች የጡረታ አበል ይከፈላቸዋል።

፪. ከአንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን ያነሰ ያገለገለ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩ የተገለፀ ከፍተኛ የአስተዳደር የመንግስት ኃላፊ፣

ሀ/ ከኃላፊነት ሲነሳ ፶ ዓመት የሞላው ከሆነ የአገልግሎት ዳረጎት ይከፈለዋል።

ለ/ በሕመም ምክንያት ከኃላፊነት የተነሳ እንደሆነ የሕመም ዳረጎት ይከፈለዋል።

፫. በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚፈፀሙ ክፍያዎች መጠን የሚወሰነው አግባብ ባላቸው የጡረታ ሕግ ድንጋጌ መሠረት ይሆናል።

4. Scope of Application

This proclamation shall be applicable to outgoing senior officials, permanently working members of the council, court presidents, and Judges of the Dire Dawa Administration;

PART TWO

Rights and Benefits of Out going government

leaders, Senior Executives of the

Administration

5. Pension Rights

1. Notwithstanding any provision to the contrary under the relevant pension law, if the Mayor, Deputy Mayor, Head of Bureau, office Head or other Government appointees holding similar responsibility who has served for at least one election term:

a. attained the age of 50 at the time of his retirement, he shall receive retirement pension for life;

b. retires because of not fulfilling the medical condition of service, he shall receive invalidity pension for life;

c. dies while in service, his survivors shall receive pension;

2. If a Senior government official specified under sub-article (1) of this Article, who has served for less than one full election term;

a. has attained the age of 50 years at the time of his retirement, he shall receive retirement gratuity;

b. retires because of not fulfilling the medical condition of service, he shall receive invalidity gratuity,

3. The amount of pension and gratuity payable under this Article shall be determined in accordance with the relevant provisions of pension law.

፬. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች አፈፃፀም በጡረታ ፈንዳ ላይ የሚያስከትለው የፋይናንስ ተጽእኖ በአስተዳደሩ ይሸፈናል።

፮. የመቋቋሚያ አበል

፩. የአስተዳደሩ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ ቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ሃላፊ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ፣

ሀ/ ቢያንስ አንድ የምርጫ ዘመን አገልግሎ ከኃላፊነት ከተነሳ ወይም

ለ/ ከአንድ የምርጫ ዘመን ግማሽ ያላነሰ አገልግሎ በሕመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ የመቋቋሚያ አበል ይከፈለዋል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት የሚከፈለው የመቋቋሚያ አበል ለመጀመሪያው የአንድ አመት አገልግሎት የሦስት ወር ደመወዝ ሆኖ ከአንድ ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ አመት አገልግሎት የአንድ ወር ደመወዝ እየታከለ ይታሰባል። ሆኖም ጠቅላላ የመቋቋሚያ አበል ክፍያው ከአሥራ ስምንት ወር ደመወዝ መብለጥ የለበትም።

፯. የሥራ ስንብት ክፍያ

፩ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ኃላፊ የሥራ ስንብት ክፍያ ይከፈለዋል። ሆኖም ባለመብቱ የተጠቀሰውን ክፍያ የሚያገኘው ወደ መንግስት ሥራ የማይመለስ ከሆነ ነው።

4. The financial impact on the pension fund resulting from the application of the provisions of this Article shall be covered by the Administration.

6. Resettlement Allowance

1. The Mayor, Deputy Mayor, Bureau head , head of an office and other Government appointees who hold similar responsibility shall be entitled to payment of resettlement allowance if he has been released from office:

- a. after serving for not less than one election term, or
- b. due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure upon completing at least half of one election term,

2. The amount of resettlement allowance to be paid pursuant to sub-Article (1) of this Article shall be equivalent to three months salary for the first year of service and one month salary shall be added for every additional year of service; provided however that the total amount of resettlement allowance shall not exceed 18 months salary.

7. Severance Pay

1. The mayor, Deputy Mayor, Bureau Head, office Head and other government appointee holding similar responsibility shall be entitled to severance pay. However, the beneficiary shall be entitled to such pay only if he is not assigned to government position;

፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት የሚከፈለው የሥራ ስንብት ክፍያ ለመጀመሪያው የአንድ አመት አገልግሎት የሦስት ወር ደመወዝ ሆኖ ከአንድ አመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የመጨረሻው ወር ደመወዝ አንድ ሦስተኛ እየታከለ ይሰላል። ሆኖም የሚከፈለውጠቅላላ የሥራ ስንብት ክፍያ ከአንድ ዓመት ደመወዝ መብለጥ የለበትም።

፫. የመኖሪያ ቤት አበል

፩. የአስተዳደሩ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ፣

ሀ/ ቢያንስ አንድ የምርጫ ዘመን አገልግሎት ከኃላፊነቱ ከተነሳ ወይም

ለ/ ከአንድ የምርጫ ዘመን ግማሽ ያሳነሰ አገልግሎት በሕመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ የመኖሪያ ቤት አበል ይከፈለዋል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የተወሰነው የመኖሪያ ቤት አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ፣

ሀ/ ባለመብቱ ከንቲባ፣ ም/ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ ሲሆን መነሻው የስድስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ አመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላላል።

ለ/ ባለመብቱ የቢሮ ኃላፊ፣ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተሿሚ ሲሆን መነሻው የሦስት ወር ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላላል።

2. The amount of severance pay to be paid pursuant to sub-Article (1) of this Article shall be equivalent to three months salary for the first year of service, and one third of the monthly salary shall be added for every additional year of service; provided, however that the total amount of severance pay shall not exceed one year's salary;

8. Housing Allowance

1. The Mayor, Deputy Mayor, Bureau Head, office Head and other government Official of the administration who hold similar responsibility shall be entitled to housing allowance if he has been released from office:

- a. after serving for at least one election term; or
- b. due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure upon completing at least half of one election term.

2. The Housing allowance under sub-Article (1) of this Article shall be paid at once and its amount shall be:

- a. In the case of the Mayor, Deputy Mayor of the administration or a person assigned as an Advisor to the Mayor or to the Deputy Mayor at a Deputy Mayor level six months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond the first election term;
- b. In the case of Bureau Head, and other appointee having similar responsibility, three months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond the first election term;

ሐ/ ባለመብቱ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተሻሚ ሲሆን መነሻው የሁለት ወር ሙሉ ደመወዝ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ አመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላታል።

፫. በዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች መሠረት የሚከፈለው ጠቅላላ የመኖሪያ ቤት አበል ክፍያ ከ፲፰ ወራት ደመወዝ መብለጥ የለበትም።

፱. የተሽከርካሪ አበል

፩. የአስተዳደሩ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ ቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሻሚ፣ በሚከተሉት ሁኔታዎች የተሽከርካሪ አበል ይከፈለዋል፡-

ሀ/ ቢያንስ አንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን አገልግሎ ከኃላፊነት ከተነሳ ወይም

ለ/ በአንድ ምርጫ ዘመን ውስጥ ከግማሽ ያላነሰውን ጊዜ አገልግሎ በህመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ በሌላ በማናቸውም ምክንያት ከኃላፊነቱ ከተነሳ፣

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት የሚከፈለው የተሽከርካሪ አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ፣

ሀ/ ባለመብቱ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ ሲሆን መነሻው የስድስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል።

c. In the case of office head and other Government appointee having similar responsibility, two months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond the first election term;

3. The housing allowance payable in accordance with the provision of this Article shall not exceed the salary of 18 months.

9. Vehicle Allowance

1. The Mayor, Deputy Mayor, Bureau head, office head and other Government appointee who hold similar responsibility shall be entitled to Vehicle allowance if he has been released from office:

- a. after serving for at least one election term; or
- b. due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure upon completing at least half of one election term.

2. The vehicle allowance under sub-Article (1) of this Article shall be paid at once and its amount shall be:

- a. in the case of the Mayor, Deputy Mayor or a person assigned as an Advisor to the Mayor at a Deputy Mayor level six months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond the first election term;

ለ/ ባለመብቱ የቢሮ ኃላፊ፣ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተሿሚ ሲሆን መነሻው የሦስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል።

ሐ/ ባለመብቱ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተሿሚ ሲሆን መነሻው የሁለት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ አመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላለታል። ሆኖም የሚሰጠው ጠቅላላ ክፍያ ከ18 ወር የተሸከርካሪ አበል መብለጥ የለበትም።

፫. በዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች መሠረት የሚከፈለው ጠቅላላ የተሸከርካሪ አበል ከ፲፰ ወራት ክፍያ መብለጥ የለበትም።

፲. የሕክምና አገልግሎት

፩. ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በም/ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው አማካሪ

ሀ/ ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋም በነፃ ወይም እንደ ሁኔታው በግል የጤና ተቋም በመንግስት ወጭ የሕክምና አገልግሎት ያገኛል።

ለ/ የሕክምና ቦርድ በሚሰጠው ማስረጃ ውጭ አገር በመንግስት ወጭ መታከም ይችላል።

ሐ/ ከኃላፊነቱ የተነሳ ከንቲባ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ ለራሱና ለባለቤቱ ብቻ በአገር ውስጥ የጤና ተቋም ተኝቶ ለመታከም የሕክምና አገልግሎት የሚሰጠው በአንደኛ ደረጃ ማዕረግ ይሆናል።

b. in the case of Bureau head and other Government appointees having similar responsibility three months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond the first election term;

c. in the case of office Head or other Government appointees having similar responsibility, two months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond the first election term;

3. The Vehicle allowance payable in accordance with the provisions of this Article Shall not exceed the sum of 18 months Payment.

10. Medical Benefit

1. An outgoing Mayor Deputy Mayor or aperson assigned as an Advisor to the Mayor or to the Deputy at a Deputy Mayor level ;

a. shall get free medical services for himself and his family in public health institution or, where appropriate, in private health institution at the expense of the government,

b. may get overseas medical services at the expense of the government when recommended by a medical board.

c. An outgoing Mayor, Deputy Mayor or aperson assigned as an Advisor to the Mayor or to the Deputy Mayor at a Deputy Mayor level and his spouse are admitted to a local health institution, they shall be entitled to first class inpatient services.

፪. ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ፣ ለራሱና ለቤተሰቡ በመንግስት የጤና ተቋም በነፃ ወይም እንደ ሁኔታው በግል የጤና ተቋም በመንግስት ወጭ የሕክምና አገልግሎት ያገኛል።

፫. ከኃላፊነቱ የተነሳ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋም ወይም እንደሁኔታው በግል የጤና ተቋም የህክምና አገልግሎት ያገኛል።

፲፩. የግል ደህንነት ጥበቃ አገልግሎት

፩. ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ በኃላፊነት ላይ በነበረበት ወቅት የግል ደህንነት ጥበቃ ይደረግለት የነበረ ከሆነ ከኃላፊነት ሲነሳም ለእሱና ለቤተሰቡ ጥበቃ ይደረግለታል።

፪. የጥበቃ ኃይሉ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂደው አካል ይወሰናል።

፲፪. የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

፩. ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ፣

ሀ/ ሁለት የምርጫ ዘመን ወይም ከዛ በላይ ያገለገለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፣

ለ/ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይና ከሁለት የምርጫ ዘመን በታች ያገለገለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፣

ሐ/ አንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን ያገለገለ ሲሆን ሦስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፣

2. Any Ex- Bureau Head, shall get free medical services for himself and his family in local public health institutions or, where appropriate, in private health institutions at the expense of the Government.

3. Any Ex- office Head, shall get free medical services for himself and his family in local public health institutions or where appropriate, in private health institutions.

11. Security Service

1. If the Mayor, Deputy Mayor or aperson assigned as an Advisor to the Mayor or to the Deputy Mayor at a Deputy Mayor level were provided with security protection while in service, he shall be entitled to the same service for himself and his family after he has been released from office.

2. The composition and size of the security force shall be determined by the body in charge of the security service.

12. Certificate of service

1. An outgoing Mayor, Deputy Mayor, Bureau Head, office Head and a Government appointee with similar title, shall be issued with:

a. a certificate of service of 1st rank if he has served for two or more election terms;

b. a certificate of service of 2nd rank if he has served for more than one and less than two election terms;

c. a certificate of service of 3rd rank if he has served for one full election term;

መ/ ከግማሽ የምርጫ ዘመን በላይና ከአንድ የምርጫ ዘመን በታች ያገለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤

፪. ከኃላፊነት ለተነሳ ከንቲባ ወይም ምክትል ከንቲባ የሚሰጠው የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ለቢሮ ኃላፊ፣ ለጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ላለ የመንግስት ተሿሚ የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በከንቲባው ይፈረማል።

፫. የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም ከኃላፊነቱ የተነሳ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊ፤

ሀ/ በመንግስት ሆስፒታሎች ለሚሰጠው የህክምና አገልግሎት ቅድሚያ ያገኛል፤

ለ/ በሕዝባዊ ስብሰባዎች የክብር ቦታ ይሰጠዋል።

፬. አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪ፤

ሀ/ ዲኅሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል

ለ/ በአውሮፕላን ማረፊያ የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል

ሐ/ በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃምሳ በመቶ በመንግስት ይሸፈንለታል።

፭. የሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ የአንደኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ፣ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተሿሚ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪ፤

d.a certificate of service of 4th rank if he has served for more than half and less than one election term.

2. A certificate of service to be issued to the Ex-Mayor or Deputy Mayor shall be signed by the House speaker of the administrative Council; and that to be issued to an out going Burea and office Head or a Government appointee with similar position shall be signed by the Mayor.

3. An out going Senior Government official issued with a certificate of service shall be entitled to:

a. preference in getting medical services in public hospitals;

b. a seat of honor at a place where a public ceremony is held,

4. A Mayor, Deputy Mayor or aperson assigned as an Advisor to the Mayor or to the Deputy Mayor at a Deputy Mayor level issued with a certificate of service of 1st rank shall, in addition to the benefit provided for under sub-article (3) of this Article, be entitled to:

a. Diplomatic passport;

b. VIP services at airports;

c. Government funding of 50% of his air fare for his local flights.

5. An out going mayor, Deputy Mayor or aperson assigned as an Advisor to the Mayor or to the Deputy Mayor at a Deputy Mayor level, issued with a certificate of service of 2nd rank or an Ex-Bureau head or other Government appointee with similar title issued with a certificate of service of 1st rank shall, in addition to the benefit provided for under sub-article (3) of this Article, be entitled to:

ሀ/ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል፤

ለ/ በአውሮፕላን ማረፊያ የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፤

ሐ/ በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃያ አምስት በመቶ በመንግስት ይሸፈናል።

፮. የሦስተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ ወይም ምክትል ከንቲባ ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ ወይም አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ ከተመለከተው መብቶችና ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር፤

ሀ/ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል፤

ለ/ በአውሮፕላን ማረፊያዎች የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፤

ሐ/ የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ ከአየር ትኬቱ ዋጋ አሥር ከመቶ /፲%/ በመንግስት ይሸፈንለታል፤

፯ አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ፣ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ ወይም ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የጽህፈት ቤት ኃላፊ የመንግስት ተሿሚ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ ከተገለጸው መብቶችና ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር፤

- a. diplomatic passport;
- b. VIP services at airports;
- c. Government funding of 25% of his air fare for his local flights.

6. An out going Mayor or Deputy Mayor issued with a certificate of service of 3rd rank or an out going Bureau head, or a Government appointee with similar title issued with a certificate of service of 2nd rank or an out going office Head or Government appointee with similar title issued with a certificate of service of 1st rank shall, in addition to the benefit provided for under sub-article (3) of this Article in consultation with the concerned bodies, be entitled to

- a. diplomatic passport,
- b. VIP services at airports
- c. Government funding of 10% of his air fare for his local flights.

7. An out going Mayor or Deputy Mayor or aperson assigned as an Advisor to the Mayormor to the Deputy Mayor at a Deputy Mayor level issued with a certificate of service of 4th rank or an Ex Head of Bureau, or Government appointee with similar title issued with acertificate of service of 3rd rank or an out going Office Head or Government appointee with similar title shall in addition to the benefit provided for under sub-article (3) of this article in consultation with the concerned organs, be entitled to:

ሀ/ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል

ለ/ በአውሮፕላን ማረፊያ የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል።

፳. አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ፣ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተጿሚ ወይም ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተጿሚ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫/ ከተመለከቱት መብቶችና ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር የሰርቪስ ፓስፖርት ይሰጠዋል።

፲፫. የባለመብቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት

፩. ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተጿሚ በሥራ ላይ እያለ ከዚህ አለም በሞት የተለየ እንደሆነ፣

ሀ/ ከሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚከተሉት ወጭዎች መሸፈኛ ይሆን ዘንድ የሦስት ወር ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፈላል፣

ለ/ ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ ሊከፈለው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበል፣ የሥራ ስንብት ክፍያ፣ የመኖሪያ ቤት አበልና የተሽከርካሪ አበል ለቤተሰቡ ይከፈላል፣

፪ ከንቲባ ወይም ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ ወይም የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተጿሚ ከሀላፊነት ተነስቶ በዚህ አዋጅ የተፈቀዱለትን ጥቅሞች ከማግኘቱ በፊት ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ሊከፈለው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበል፣ የስራ ስንብት ክፍያና የመኖሪያ ቤት አበል ለቤተሰቡ ይከፈላል።

a. diplomatic passport,

b. VIP services at airports

8. An out going Bureau Head or a Government appointee with similar title issued with a certificate of service of 4th rank or an out going office Head or Government appointee with similar title issued with a certificate of service of 3rd rank shall in addition to the benefit provided for under sub-article (3) of this Article, be entitled to service Passport in consultation with concerned organs.

13. Death of Beneficiary

1. Where the Mayor, Deputy Mayor, Bureau Head, office Head or a Government appointee with similar title dies while in service:

a. his three months salary shall be paid to his family to cover expenses related to his death;

b. the resettlement allowance, severance pay, housing allowance and vehicle allowance that may have been due to him had he been released from office shall be paid to his family.

2. Where the Mayor, Deputy Mayor, Bureau Head or office Head or a Government appointee with similar title is released from office and dies, before he has received his resettlement allowance, severance pay and housing allowance that have been due to him pursuant to this proclamation such allowances shall be paid to his family.

፫. ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ ወይም በምክትል ከንቲባ ደረጃ የተመደበ የከንቲባው ወይም የምክትል ከንቲባው አማካሪ በሥራ ላይ እያለ ወይም ከኃላፊነቱ ተነስቶ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ እንደሆነ፣

ሀ/ ዜና ዕረፍቱና አጭር የሕይወት ታሪኩ በአስተዳደሩ መንግስት የብዙሀን መገናኛ ዘዴዎች አማካኝነት ይነገራል፣

ለ/ ክፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን አስተዳደሩን በመወከል በቀብሩ ስነ-ሥርዓት ላይ ተገኝቶ የአበባ ጉንጉን ያስቀምጣል፣

ሐ/ የቀብሩ ስነ-ሥርዓት ወጪ በአስተዳደሩ ይሸፈናል፣

፬. የአስተዳደሩ ከንቲባ ወይም ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት በዚህ አዋጅ መሠረት ቤተሰቡ በአገር ውስጥ ሊያገኝ የሚገባውን የህክምና አገልግሎት እንዲቋረጥ አያደርግም።

ክፍል ሦስት

ከኃላፊነት ስለሚነሱ በቋሚነት የሚሠሩ የምክር ቤት አባላት መብቶችና ጥቅሞች

፲፬. የጡረታ መብት

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ስር የተደነገገው የጡረታ መብት ለአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ገባኤ፣ ምክትል አፈ-ገባኤ፣ ፀሐፊ፣ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ላሉት ተሿሚዎች ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ አግባብነት ባለው የጡረታ ሕግ ለ"መንግስት ሠራተኛ" የተሰጠው ትርጓሜ ማንኛውንም በቋሚነት የሚሠራ የምክር ቤት አባል ይሸፍናል።

3. Where the Mayor, Deputy Mayor or aperson assigned as an advisor to the Mayor or to the Deputy Mayor at a Deputy Mayor level dies in service or after being released from office;

a. the news of this death, together with his short biography, shall be disclosed through the Mass Medias of the Administration;

b. a senior Government official shall attend his funeral ceremony and lay a funeral wreath the Adminstration;

c. the funeral ceremony shall be conducted at the expense of the Administration.

4. The Death of Mayor or Deputy Mayor, Bureau Head, office Head or a Government appointee with similar title shall not have the effect of terminating the medical benefits offered to his family at local health institutions pursuant to this proclamation.

Part Three

Rights and Benefits of Permanently Working Ex-Members of the Council

14. Pension Rights

1. The provisions of Article 5 of this proclamation providing for pension rights to an out going executive officials shall be applicable to the Speaker, Deputy Speaker, secretary, chairperson of standing committee of the Council,

2. Without prejudice to the provisions of sub-article (1) of this Article the definition given to “public servant” under the relevant pension law shall be applicable to any permanently working member the of Council.

፲፮. የመቋቋሚያ አበል

፩ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተደነገገው ከኃላፊነት ለተነሱ የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ ፀሐፊ፣ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ላሉት ተሿሚዎች ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

፲፯. የሥራ ስንብት ክፍያ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፯ ከኃላፊነት ለተነሱ የአስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች የተደነገገው የስራ ስንብት ክፍያ የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ ፀሐፊ፣ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

፲፰. የመኖሪያ ቤት አበል

፩ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰ ንዑስ አንቀጽ /፪/ /ለ/ የተደነገገው ለአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ እና ምክትል አፈ-ጉባኤ በተመሳሳይ ተፈጻሚ ይሆናል።

፪ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰ ንዑስ አንቀጽ ፪/ሐ/ ሥር የተደነገገው የመኖሪያ ቤት አበል ለአስተዳደሩ ምክር ቤት ፀሐፊና የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ተፈጻሚ ይሆናል።

15. Resettlement allowance

1. The provisions Article 6 of this proclamation providing for resettlement allowance to an out going executive, shall be applicable to an out going speaker, Deputy speaker, or secretary, chairperson of standing committee of the Council as well as to appointees with similar title,

16. Severance pay

The provisions of Article 7 of this proclamation providing for severance pay to an out going executives shall be applicable to an out going Speaker, Deputy Speaker, Secretary, or chairperson of standing committee of the Council,

17. Housing Allowance

1. The provision of Article 8 sub Article (2) (b) of this proclamation providing for housing allowance to an out going Executive shall also be applicable to the Speaker, Deputy speaker and secretary of the council.

2. The provision of Article 8 sub Article (2) (c) of this proclamation providing for housing allowance shall also be applicable to the secretary, chairperson of standing committee of the Council.

፲፰. የተሽከርካሪ አበል

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ ፪/ሀ/ ሥር ለከንቲባውና ምክትል ከንቲባው የተደነገገው የተሽከርካሪ አበል ከኃላፊነት ለተነሱ ለአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ እና ምክትል አፈ-ጉባኤ ተፈጻሚ ይሆናል።

፪. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ ፪/ሐ/ የተደነገገው ለአስተዳደሩ ምክር ቤት ፀሐፊ፣ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ተፈጻሚ ይሆናል።

፲፱. የሕክምና አገልግሎት

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ሥር የተደነገገው ከሀላፊነት ለተነሳ ለአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ እና ምክትል አፈ-ጉባኤ ፣ ተፈጻሚ ይሆናል።

፪. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ /፫/ የተደነገገው ከኃላፊነቱ ለተነሳ የአስተዳደሩ ምክር ቤት ፀጋፊና የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ተፈጻሚ ይሆናል።

፳. የግል ደንንነት ጥበቃ አገልግሎት

፩. ማንኛውም የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወይም ምክትል አፈ-ጉባኤ በኃላፊነት ላይ በነበረበት ወቅት የግል ደንንነት ጥበቃ ይደረግለት የነበረ ከሆነ ከኃላፊነት ሲነሳም ለራሱና ለቤተሰቡ ጥበቃ ይደረግላቸዋል።

፪. የጥበቃ ኃይሉ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂደው አካል ይወስናል።

18. Vehicle Allowance

1. The provisions of Article 9 sub (2) (a) providing for vehicle allowance to the an out going Mayor or Deputy Mayor shall be applicable to the an out going speaker, and Deputy speaker of the Council;
2. The provisions of Article 9 (2) (c) Providing for vehicle allowance shall be applicable to the secretary, chairperson of standing committee of the administrative Council;

19. Medical Benefits

1. The provisions of Article 10 sub-Article (1) providing for medical Benefits shall be applicable to the an out going Speaker and Deputy speaker of the Council;
2. The provisions of Article 10 sub-Article (3) providing for medical benefits shall be applicable to the an out going secretary and chairperson of standing committee;

20. Security Service

1. If the Speaker or Deputy Speaker of the council were provided with security protection while in service he shall be entitled to the same service for himself and his family after he has been released from office;
2. The composition and size of the security force shall be determined by the body in charge of the security service.

፳፩. የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

፩. ከኃላፊነቱ የተነሳ የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ ፀሐፊ ወይም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፡-

ሀ/ ሁለት የምርጫ ዘመን ወይም ከዛ በላይ ያገለገለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፣

ለ/ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይና ከሁለት የምርጫ ዘመን በታች ያገለገለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፣

ሐ/ አንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን ያገለገለ ሲሆን ሦስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፣

መ/ ከግማሽ የምርጫ ዘመን በላይና ከአንድ የምርጫ ዘመን በታች ያገለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ይሰጣል።

፪. ከኃላፊነቱ ለተነሳ አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ ወይም የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በአስተዳደሩ ከንቲባ፣ ከኃላፊነት ለተነሳ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢ ወይም ለሌሎች የምክር ቤት አባላት የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በአፈ-ጉባኤው አማካይነት ይፈረማል።

፫. የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባና ምክትል ከንቲባ ስለሚያገኛቸው ጥቅሞች በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ የተደነገጉት ከኃላፊነት ለተነሳ አፈ-ጉባኤ፣ እና ምክትል አፈ-ጉባኤ ተፈጻሚ ይሆናል።

21. Certificate of Service

1. An out going Speaker, Deputy Speaker, Secretary or chairperson of standing committee of the administrative Council shall be issued with:

- a. a certificate of service of 1st rank if he has served for two or more election terms;
- b. a certificate of service of 2nd rank if he has served for more than one and less than two election terms;
- c. a certificate of service of 3rd rank if he has served for one full election term;
- d. a certificate of service of 4th rank if he has served for more than half and less than one election term.

2. A certificate of service to be issued to an Ex-speaker, Deputy speaker or an out going opposition party leader shall be signed by the Mayor of the administration or a certificate of service to be issued to a chairperson or Deputy chairperson of a standing committee or any other member of the Council shall be signed by the Speaker.

3. The provisions of Article 12 of this proclamation providing benefits to the out going Mayor and Deputy Mayor who received a certificate of service shall also be applicable to an out going speaker and Deputy speaker;

፬. የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ስለሚያገኛቸው ጥቅሞች በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ የተደነገጉት ከኃላፊነት ለተነሳ ፀሐፊና የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ተፈጻሚ ይሆናል።

፳፪. የባለመብቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት

፩. ማንኛውም የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ የምክር ቤቱ ፀኑ ወይም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ በሥራ ላይ እያለ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ፣

ሀ/ ከሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚከተሉ ወጭዎች መሸፈኛ የሦስት ወር ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፈላል፣

ለ/ ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ ሊከፈለው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበል፣ የሥራ ስንብት ክፍያና የመኖሪያ ቤት አበል ለቤተሰቡ ይከፈላል፣

፪. የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ ፀኑ ወይም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ከኃላፊነት ተነስቶ ጥቅሞቹን ከማግኘቱ በፊት ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ሊከፈለው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበል፣ የሥራ ስንብት ክፍያና የመኖሪያ ቤት አበል ለቤተሰቡ ይከፈላል።

፫. የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወይም ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ ጸሀፊ፣ ወይም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት በዚህ አዋጅ መሠረት ቤተሰቡ በአገር ውስጥ ሊያገኝ የሚገባውን ሕክምና እንዲቋረጥ አያደርግም።

፬. የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወይም ምክትል አፈ-ጉባኤ በሥራ ላይ እያለ ወይም ከኃላፊነት ተነስቶም ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ፣

4. The provisions of Article 12 of this proclamation providing for benefits to an out going office Head issued with a certificate of service shall also be applicable to an out going secretary and chairperson of standing committee of the Council;

22. Death of Beneficiary

1. Where a speaker, Deputy Speaker, Secretary or chairperson of standing committee of the administrative Council or Government appointee with similar title dies while in service;

a. his three months salary shall be paid to his family to cover expenses related to his death;

b. the resettlement allowance, severance pay, housing allowance and vehicle allowance that may have been due to him had he been released from office shall be paid to his family.

2. Where the Speaker, Deputy Speaker, Secretary or Chairperson of standing committee of the administrative Council or a Government appointee with similar title dies before he has received his benefits, the resettlement allowance, severance pay, housing allowance and vehicle allowance that have been due to him shall be paid to his family.

3. The death of the Speaker, Deputy Speaker, secretary or chairperson of standing committee of the administrative Council, or a Government appointee with similar title shall not have the effect of terminating the medical benefits offered to his family at local health institutions pursuant to this proclamation.

4. Where the Speaker, or Deputy Speaker of the administrative council while in service or after being released from office dies;

- ሀ/ ዜና ዕረፍቱና አጭር የህይወት ታሪኩ በአስተዳደሩ የመገናኛ ብዙሀን ዘዴዎች አማካኝነት ይነገራል፤
- ለ/ የአስተዳደሩ ከፍተኛ ባለስልጣን በቀብሩ ሥነ-ሥርዓት ላይ ተገኝቶ የአበባ ጉንጉን ያስቀምጣል፤
- ሐ/ የቀብሩ ሥነ-ሥርዓት ወጪ በአስተዳደሩ ይሸፈናል።

ክፍል አራት

ከኃላፊነት የተነሱ የፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች እና

ጻዕኖች መብቶችና ጥቅሞች

ንዑስ ክፍል አንድ

ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት

ኘሬዚደንት መብቶችና ጥቅሞች

፳፫. የጡረታ መብት

ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ኘሬዝዳንት ጡረታ የሚያገኘው አግባብ ባለው የጡረታ ሕግ መሠረት ይሆናል።

፳፬. የመቋቋሚያ አበል

፩. የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ኘሬዚዳንት በዚህ አዋጅ መሠረት የመቋቋሚያ አበል ሊከፈለው የሚችለው በሚከተሉት ሁኔታዎች ይሆናል፤

ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎ ከኃላፊነት ከተነሳ ወይም፤

ለ/ ከሁለት ዓመት ተኩል ላላነሰ ጊዜ አገልግሎ በህመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ በሌላ በማናቸውም ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ፤

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚከፈለው የመቋቋሚያ አበል ለመጀመሪያው የአንድ አመት አገልግሎት የሦስት ወር ሙሉ ደመወዝ ሆኖ ከአንድ ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ደምዘ እየታከለ ይታሰባል። ሆኖም ጠቅላላው የመቋቋሚያ አበል ክፍያ ከአሥራ ስምንት ወር ደመወዝ መብለጥ የለበትም።

- a. the news of his death, together with his short life history shall be announced through the Administration Mass Media;
- b. a senior Government official of the Administration shall attend his funeral ceremony and lay a funeral wreath;
- c. the funeral ceremony shall be conducted at the expense of the Administration.

Part Fore

Rights and Benefits of an out going court

presidents and Judges

Section one

Rights and Benefits of outgoing president of the

Appellate court

23. Pension Rights

An out going president of the Appellate Court shall be entitled to pension rights in accordance with the relevant pension law.

24. Resettlement Allowance

1. An out going president of the appellate court shall be entitled to payment if the following conditions are fulfilled:

- a. after serving for not less than five years or
- b. due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure after serving at least two and half years.

2. The amount of resettlement allowance to be paid pursuant to sub-article (1) of this Article shall be equivalent to three months salary for the first year of service, and one months salary shall be added for every additional year of service; provided however, that the total amount of resettlement allowance shall not exceed eighteen months salary.

፳፭. ስለ ሥራ ስንብት ክፍያ

- ፩. ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ንሬዝዳንት በዚህ አዋጅ መሠረት የሥራ ስንብት ክፍያ ይከፈለዋል።
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚከፈለው የሥራ ስንብት ክፍያ ለመጀመሪያው የአንድ ዓመት አገልግሎት የሦስት ወር ሙሉ ደመወዝ ሆኖ ከአንድ ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የመጨረሻው ወር ደመወዝ አንድ ሦስተኛ እየታከለ ይሰላላታል። ሆኖም የሚከፈለው ጠቅላላ የሥራ ስንብት ክፍያ ከአንድ ዓመት ደመወዝ መብለጥ የለበትም።

፳፮. የመኖሪያ ቤት አበል

- ፩. ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ንሬዚዳንት ቢያንስ አምስት አመት አገልግሎ ከኃላፊነት ከተነሳ የሦስት ወር የመኖሪያ ቤት አበል ይከፈለዋል።
- ፪. ከአምስት አመት በላይ አገልግሎ ከኃላፊነቱ የተነሳ እንደሆነ መነሻው የሦስት ወራት የመኖሪያ ቤት አበል እንዲያገኝ ተደርጎ ከዚያ በላይ ለተሰጠ የአንድ አመት አገልግሎት የቤት ኪራይ አበሉ የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላላታል።

፳፯. የተሽከርካሪ አበል

- ፩. የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ንሬዝዳንት በሚከተሉት ሆኔታዎች የተሽከርካሪ አበል ይከፈለዋል።
 - ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎ ከኃላፊነት ከተነሳ ወይም፣
 - ለ/ ከሁለት ዓመት ተኩል ላላነሰ ጊዜ አገልግሎ በሕመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ በሌላ በማናቸውም ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ፣

25. Severance pay

- 1. An out going president of the appellate Court shall be paid severance pay pursuant to this proclamation.
- 2. The amount of severance pay to be paid pursuant to sub-article (1) of this article shall be equivalent to three months salary for the first year of service, and one third of the monthly salary shall be added for every additional year of service; provided, however, that the total amount of severance pay shall not exceed one years salary.

26. Housing Allowance

- 1. An out going president of the Appellate Court shall be entitled to three months payment of housing allowance if he has been released from office after serving for at least five years.
- 2. The housing allowance shall be three months payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond five years of service;

27. Vehicle Allowance

- 1. An out going president of the Appellate Court, shall be entitled to payment of vehicle allowance if he has been released from office:
 - a. after serving for not less than five years; or
 - b. due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure after serving at least two and half years.

፪. በዚህ አቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚከፈለው የተሽከርካሪ አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሲሆን መነሻው የሦስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአምስት አመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ አመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላስታል። ሆኖም የሚሰጠው ጠቅላላ ክፍያ ከአስራ ስምንት ወር የተሽከርካሪ አበል መብለጥ የለበትም።

፳፰. የሕክምና አገልግሎት

ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ንሬዚዳንት ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋማት በነፃ ወይም እንደ ሁኔታው በግል የጤና ተቋማት በመንግስት ወጭ የህክምና አገልግሎት ያገኛል።

፳፱. የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

፩. ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ንሬዚዳንት በሚከተሉት ሁኔታዎች የአገልግሎት ምስክር ወረቀት ይሰጠዋል።

- ሀ/ አስር ዓመት ወይም ከዛ በላይ ያገለገለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት፤
- ለ/ ከአምስት ዓመት በላይና ከአስር ዓመት በታች ያገለገለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤
- ለ/ አምስት ዓመት ያገለገለ ሲሆን ደግሞ ሦስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤
- መ/ ከሁለት አመት ተኩል በላይና ከአምስት ዓመት በታች ያገለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤ ይሰጠዋል።

፪. ከኃላፊነት ለተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ንሬዚዳንት የሚሰጠው የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈገብኤ የሚፈረም ይሆናል።

2. The vehicle allowance under sub-article (1) of this Article shall be paid at once and its amount shall be three months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond five years of service, provided, however, that the total payment shall not exceed eighteen months of vehicle allowance.

28. Medical Benefits

An out going President of the Appellate Court Shall get free medical services for himself and his family in public health institutions or as the case may be, in private health institutions at the expense of the Government.

29. Certificate of Service

- 1. An out going president, of the Appellate Court shall be issued with;
 - a.a certificate of service of 1st rank if he has served for more than 10 years,
 - b.a certificate of service of 2nd rank if he has served for more than 5 years and for less than 10 years;
 - c. a certificate of service of 3rd rank if he has served for 5 years;
 - d.a certificate of service of 4th rank if he has served for more than two and half years up to 5 years.
- 2. A certificate of service to be issued to An out going president of apealt court, shall be signed by the speaker of the Adminstrative Council;

፫. የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ኘሬዚዳንት

ሀ/ በአስተዳደሩ የመንግስት ጤና ድርጅቶች ለሚሰጠው የሕክምና አገልግሎት ቅድሚያ ያገኛል፤

ለ/ በሕዝባዊ ስብሰባዎች የክብር ቦታ ይሰጠዋል፤

፬. አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ኘሬዚዳንት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር ከተመለከቱት ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር፤

ሀ/ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል፤

ለ/ በአውሮፕላን ማረፊያዎች የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት እንዲያገኝ ይደረጋል።

ሐ/ የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ አሥር ከመቶው ወጭ በአስተዳደሩ ይሸፈንለታል።

፭. የሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነቱ የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ኘሬዚዳንት በንዑስ አንቀጽ ፫ ስር ከተመለከቱት ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር፤

ሀ/ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል፤

ለ/ በአውሮፕላን ማረፊያዎች የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት እንዲያገኝ ይደረጋል።

፮. የሦስተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ኘሬዚዳንት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር ከተመለከቱት ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር፤

3. An out going president issued with a certificate of service shall be entitled to:

- a. preference in getting medical services in public hospitals;
- b. a seat of honor at a place where a public ceremony is held.

4. An out going president issued with a certificate of service of 1st rank shall, in addition to the benefit provided for under sub-article (3) of this Article, shall be entitled to:

- a. Diplomatic Passport
- b. VIP services at airports;
- c. Government funding of 10% of his air fare for his local flights.

5. An out going President of the appellate court issued with a certificate of service of 2nd rank shall, in addition to the benefits provided for under sub-article (3) of this Article, in consultation with concerned bodies be entitled to;

- a. Diplomatic Passport;
- b. VIP services at airports;

6. An Ex-President, of the appellate court issued with a certificate of service of 3rd rank shall, in addition to benefits provided for under sub-article (3) of this Article, in consultation with concerned bodies be entitled to:

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል፤

ለ. በአውሮፕላን ማረፊያዎች የቪ.አይ.ፒ

አገልግሎት እንዲያገኝ ይደረጋል፤

፯ አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነቱ የተነሳ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር ከተመለከተቱት ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚመለከታቸው የአስተዳደሩ አካላት ጋር በመመካከር፤

ሀ/ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይሰጠዋል፤

ለ/በአውሮፕላን ማረፊያዎች የቪ.አይ.ፒ

አገልግሎት እንዲያገኝ ይደረጋል፤

፴. የባለሙብቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት

፩. የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በስራ ላይ እያለ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ እንደሆነ፤

ሀ/ ከሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚከተሉ ወጭዎች መሸፈኛ የሦስት ወር ሙሉ ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፈላል፤

ለ/ ከኃላፊነቱ ቢነሳ ኖሮ ሊከፈለው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበል፣ የሥራ ስንብት ክፍያ፣ የመኖሪያ ቤት አበል እና የትራንስፖርት አበል ለቤተሰቡ ይከፈላል።

፪. የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቱ ከኃላፊነቱ ከተነሳ በኋላ ጥቅሞቹን ከማግኘቱ በፊት ከዚህ አለም በሞት ቢለይ ሊከፈለው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበል፣ የሥራ ስንብት ክፍያና የመኖሪያ ቤት አበል እና የትራንስፖርት አበል ለቤተሰቡ ይከፈላል፤

፫. የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ከዚህ አለም በሞት መለየት በዚህ አዋጅ መሠረት ቤተሰቡ በአገር ውስጥ የተጠበቀለትን የሕክምና አገልግሎት የማግኘት መብት እንዲቋረጥ አያደርግም።

a. Diplomatic Passport,

b. VIP service at airports,

7. An out going President of the appellate court issued with a certificate of service of 4th rank shall, in addition to benefits provided for under sub-article (3) of this Article, be entitled to:

a. Diplomatic passport;

b. VIP services at airports;

30. Death of Beneficiary

1. Where the President of the the Appellate Court dies while in service:

a. his three months salary shall be paid to his family to cover expenses related to his death;

b. the resettlement allowance, severance pay, housing allowance and vehicle allowance that might have been due to him had he been released from office shall be paid to his family.

2. Where the out going president of the Appellate Court dies after being released from office and before he has received his benefits pay the resettlement allowance, severance pay, housing allowance and vehicle allowance that have been due to him shall be paid to his family.

3. The death of the out going president of the the Appellate Court shall not have the effect of terminating the medical benefits offered to his family at local health institutions pursuant to this proclamation.

ንዑስ ክፍል ሁለት

ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ፕሬዚደንት ወይም ጸዎ መብቶችና ጥቅሞች

፴፩. የጡረታ መብት

ከኃላፊነት የተነሳ የከተማው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ ፕሬዚዳንት ወይም ጸዎ ጡረታ የሚያገኘው አግባብ ባለው የጡረታ ሕግ መሠረት ይሆናል።

፴፪. የመቋቋሚያ አበል

፩. ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይም ጸዎ በሚከተሉት ሁኔታዎች የመቋቋሚያ አበል ይከፈለዋል።

ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ ወይም

ለ/ ከሁለት ዓመት ተኩል ላላነሰ ጊዜ አገልግሎት በሀመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ በማናቸውም ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ፣

፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚከፈለው የመቋቋሚያ አበል ለመጀመሪያ የአንድ ዓመት አገልግሎት የሦስት ወር ሙሉ ደመወዝ ሆኖ ከአንድ ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ደመወዝ እየታከለ ይታሰባል። ሆኖም ጠቅላላ የመቋቋሚያ አበል ክፍያው ከአሥራ ስምንት ወር ደመወዝ መብለጥ የለበትም።

Section Two

Rights and Benefits of an out going President of the First Instance Court, and Judge

31. Pension Rights

An Out going President of the First Instance Court, or a Judge shall be entitled to pension rights in accordance with the relevant pension law.

32. Resettlement Allowance

1. An Out going president of the first instance court, or a Judge shall be entitled to payment of resettlement allowance if he has been released from office:

- a. after serving for not less than five years; or
- b. due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure after serving at least two and half years.

2. The amount of resettlement allowance to be paid pursuant to sub-article /1/ of this Article shall be equivalent to three months salary for the first year of service, and one months salary shall be added for every additional year of service; provided, however, that the total amount of resettlement allowance shall not exceed 18 months salary.

፴፫. የሥራ ስንብት ክፍያ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ /፯/ ሥር ለተዘረዘሩ ከኃላፊነት ለተነሱ ተጀሚዎች የተደነገገው ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ ፕሬዚዳንት ወይም ጳጳስ ተፈጻሚ ይሆናል።

፴፬. የመኖሪያ ቤት አበል

፩. ከኃላፊነት የተነሳ የከተማው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይም ጳጳስ በሚከተሉት ሁኔታዎች የመኖሪያ ቤት አበል ይከፈላል።

ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎ ከኃላፊነት ከተነሳ ወይም፣

ለ/ ከሁለት ዓመት ተኩል ላላነሰ ጊዜ አገልግሎ በህመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ በሌላ በማናቸውም ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ፣

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚከፈለው የመኖሪያ ቤት አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይም ጳጳስ መነሻው የሁለት ወራት ሙሉ የቤት አበል ክፍያ ሲሆን ከአምስት ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ አመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል።

፴፭. የተሽከርካሪ አበል

፩. ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይም ጳጳስ በሚከተሉት ሁኔታዎች የተሽከርካሪ አበል ይከፈላል።

ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎ ከኃላፊነት ከተነሳ ወይም፣

33. Severance Pay

The provisions of Article 7 of this proclamation providing for severance pay to an out going executive shall also be applicable to an Out going President of First Instance Court, or a Judge of Appealate Court

34. Housing Allowance

1. An Out going president of the first instance court, or a Judge shall be entitled to payment of housing Allowance if he has been released from office;

- a. after serving for not less than five years; or
- b. due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure after serving at least two and half years.

2. The housing allowance under sub-Article /1/ of this Article shall be paid at once and its amount shall be three months full payment for the initial service and an addition of half of the monthly payment for every additional year of service beyond five years of service;

35. Vehicle Allowance

1. An Out going President of Frst Instance Court, or a Judge shall be entitled to payment of Vehicle allowance if he has been released from office:

- a. After serving for not less than five years;
- or

ለ/ ከሁለት ዓመት ተኩል ላላነሰ ጊዜ አገልግሎ በህመም፣ በእካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ በሌላ በማናቸውም ምክንያት ከኃላፊነት የተነሳ እንደሆነ፤

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚከፈለው የተሽከርካሪ አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ ንግድ ጊዜ ወይም ጻዕኛ መነሻው የሁለት ወራት ሙሉ አበል ሆኖ ከአምስት ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል። ሆኖም የሚሰጠው ጠቅላላ ክፍያ ከአስራ ስምንት ወር የተሽከርካሪ አበል መብለጥ የለበትም።

፴፮. የሕክምና አገልግሎት

ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንግድ ጊዜ ወይም ጻዕኛ ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋማት በነፃ የሕክምና አገልግሎት ያገኛል።

፵፩. የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

፩. ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ ንግድ ጊዜ ወይም ጻዕኛ በሚከተሉት ሁኔታዎች የአገልግሎት ምስክር ወረቀት ይሰጠዋል።

ሀ/ ከአስር ዓመት በላይ ያገለገለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት፤

b. Due to sickness, disability or any other ground caused by force majeure after serving at least two and half years.

2. The Vehicle Allowance under sub-Article /1/ of this Article shall be paid in a lump sum and its amount shall be three months full payment for the initial service and an addition one half of the monthly payment for every additional year of service provided, however, that the total payment shall not exceed 18 months vehicle allowance.

36. Medical Benefits

An Out going president of the First Instance Court or a Judge shall get free medical services for himself and his family in public health institutions or, as the case may be in private health institutions at the expense of the Administration;

37. Certificate Of Service

1. An Out going president of First Instance Court, or a Judge shall be issued with:

a. A certificate of service of 1st rank if he has served for more than 10 years;

ለ/ ከአስር ዓመት በታችና ከአምስት ዓመት በላይ ያገለገለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት፤

ለሀ/ አምስት ዓመት ያገለገለ ሲሆን ሦስተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት

መ/ ከሁለት ዓመት ተኩል እስከ አምስት ዓመት ያገለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፤

፪. ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ወይም ጻዕኛ የሚሰጠው የአገልግሎት ምስክር ወረቀት በአስተዳደሩ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት የሚፈረም ይሆናል።

፫. በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፳፱ ንኡስ አንቀጽ ፬፮፣፮፣ እና ፯ ከኃላፊነት ለተነሳ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተዘረዘሩት መብቶች እና ጥቅሞች ከኃላፊነት ለተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትም ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፴፰. የባለመብቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት

፩. ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይም ጻዕኛ በስራ ላይ እያለ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ እንደሆነ

ሀ/ ከሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚከተሉት ወጭዎች መሸፈኛ የሦስት ወር ሙሉ ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፈላል፤

ለ/ ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ ሊከፈለው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበል፣ የሥራ ስንብት ክፍያና የመኖሪያ ቤት አበል ለቤተሰቡ ይከፈላል፤

፪. ከኃላፊነት የተነሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ወይም ጻዕኛ ከኃላፊነቱ ከተነሳ በኋላ ጥቅሞቹን ከማግኘቱ በፊት ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ በዚህ አዋጅ መሰረት ሊከፈለው ይገባ የነበረው ማናቸውም ክፍያ ለቤተሰቡ ይከፈላል።

b. A certificate of service of 2nd rank if he has served for more than 5 years and below 10 years;

c. A certificate of service of 3rd rank if he has served for 5 years;

d. A certificate of service of 4th rank if he has served for more than 2 and half years up to 5 years;

2. A certificate of service to be issued to out going President of the First Instance Court, or a Judge shall be signed by the President of the Appellate Court of the administration;

3. the provisions sub-article 4,5,6,and 7 of article 29 of this proclamation providing right and benefits for an out going president of appealt court shall be applicable to an out going president of firest instant cecourt

38. Death of Beneficiary

1. An out going president of the First Instance Court, or a Judge dies while in service:

a. his three months salary shall be paid to his family to cover expenses related to his death;

b. the resettlement allowance, severance pay, housing allowance and vehicle allowance that may have been due to him had been released from office shall be paid to his family.

2. Where the judge or the First Instance Court President dies before he has received his benefits, the resettlement allowance, severance pay, housing allowance and vehicle allowance that have been due to him shall be paid to his family;

ክፍል አምስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፴፱. ስለስራ ምደባ

ከመሾሙ ወይም ከመመረጡ በፊት የመንግስት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግስት የልማት ድርጅት ሠራተኛ የነበረ ማንኛውም የአስተዳደር መሪ፣ ከፍተኛ ኃላፊ የአስተዳደር ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ ፀሐፊ ወይም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይም የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት፣ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ዳኛ ከኃላፊነት ሲነሳ ወደቀድሞ ስራው ስለሚመለስበት ዝርዝር ሁኔታ የአስተዳደር ካቢኔ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፵. የመኖሪያ ቤት አበልና የተሽከርካሪ አበል ግምት

፩. የሚከፈለው የመኖሪያ ቤት አበል ተመን የወቅቱን የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የአስተዳደር ካቢኔ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፪. የሚከፈል የተሽከርካሪ አበል ተመን የወቅቱን የነደጅ፣ የቅባት፣ የዘይት፣ የጥገናና ተሽከርካሪ ለማንቀሳቀስ፣ የሚያስፈልጉ ሌሎች ወጭዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት የአስተዳደር ካቢኔ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፵፩. የአገልግሎት ዘመን አቆጣጠር የመብቶች ግንኙነት

፩. ከኃላፊነት የተነሳ የአስተዳደር ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊ እና በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተሿሚ ከመሾሙ በፊት በምክር ቤት አባልነቱ ምክንያት በከፍተኛ ኃላፊነት /በተሿሚነት/ የሰጠው አገልግሎት ቢኖር በዚህ አዋጅ መሠረት ለሚያዝ አገልግሎት ይታሰብለታል።

Part Five

Miscellaneous Provisions

39 The reinstatement of former job

The reinstatement of the former job of the outgoing leaders senior officials of the Administration House speaker, Deputy speaker, secretary or chair person of a standing committee of the administrative council who has been employee of Government institution or Government enterprise shall be determined by the directives of the cabinet of the Administration.

40. Rate of Housing and Vehicle Allowances

1. The rate of housing allowance to be paid pursuant to this proclamation shall be determined by the directive to be enacted by the cabinet of the Administration taking in to account the current rate of house rent.
2. The rate of vehicle allowance to be paid pursuant to this proclamation shall be determined by the directive to be enacted by the cabinet of the Administration taking in to account of the current costs of fuel, grease, oil, maintenance and other running costs of vehicles.

41. Computation of Service and Relations of Benefits

1. The service of the outgoing Mayor, Deputy Mayor, Bureau Head, office Head, or Government appointee with similar title rendered as a member of the Council prior to his appointment shall be considered in computing his service pursuant to this proclamation.

፪. ከኃላፊነት የተነሳ የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤና ፀሐፊ እንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ላሉት ተሟላጾች ለተጠቀሰው ኃላፊነት ከመመረጡ በፊት በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት አገልግሎት ቢኖር በዚህ አዋጅ መሠረት ለሚያዘው አገልግሎት ይታሰብለታል።

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና ፪ መሠረት ከኃላፊነት የተነሳ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ የጽ/ቤት ኃላፊ እና በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኙ የመንግስት ተሟላጾች፣ ለተጠቀሰው ኃላፊነት ከመሾሙ ወይም ከመመረጡ በፊት በፌዴራሉ መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ወይም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት የሰጠው አገልግሎት በዚህ አዋጅ መሠረት ለሚያዘው አገልግሎት ይታሰብለታል።

፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩፣፪ እና ፫ ድንጋጌዎች ሥር የተጠቀሰው የቀድሞ አገልግሎት በዚህ አዋጅ ወይም አግባብ ባላቸው ሌሎች ሕጎች መሠረት ለባለመብቱ አስቀድሞ መብቶችና ጥቅሞች አስገኝቶለት ከሆነ በዚህ አዋጅ መሠረት እንደ አዲስ በሚያዘለት አገልግሎት ውስጥ የሚታሰብ አይሆንም።

፭. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩፣፪ እና ፫ ድንጋጌዎች ሥር የተጠቀሰው የቀድሞ አገልግሎት የተሻለ መብትና ጥቅም የሚያስገኝ ከሆነ ባለመብቱ ይህንኑ የተሻለውን መብትና ጥቅም እንዲያገኝ ይደረጋል።

፮. በአንድ ጊዜ የምክር ቤት አባልና ከፍተኛ የመንግስት ሥራ ኃላፊ የነበረ ባለመብት በምክር ቤት አባልነቱና በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነቱ የሚያገኛቸው መብቶችና ጥቅሞች መካከል የሚበልጠውን ያገኛል።

- 2. The service of an out going House speaker, Deputy speaker, secretary or Government appointee with similar title rendered as a senior Government official prior to his election shall be considered in computing his service pursuant to this proclamation;
- 3. The service of any official specified under sub- article (1) and (2) of this Article rendered as an official under theFederal Government, Member of House of Representatives, or as a member of the House of Federation prior to his appointment or election shall be considered in computing his service pursuant to this proclamation;
- 4. Any previous service refered in sub-article (1), (2) and (3) of this article shall not be considered in computing service pursuant to this proclamation if the beneficiary has already acquired rights and benefits relating to the said service in accordance with this proclamation and other relevant laws.
- 5. Where the previous service referred to sub-article (1), (2) or (3) of this article entitles the beneficiary with better rights and benefits such rights and benefits shall be Applicable.
- 6. Where a beneficiary was member of a parliament and senior Government official at the same time, he shall receive the greater amount of rights and benefits of the either one;

፯. ከኃላፊነት የተነሳ ባለመብት በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ ተመድቦ አገልግሎት ይሰጥ ከነበረ በማናቸውም ጊዜ ተመድቦበት ለነበረው ከፍተኛ የኃላፊነት ደረጃ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚሰጠው መብትና ጥቅም ይጠበቁለታል።

፵፪. መብቶችና ጥቅሞችን ስለሚያሳጡ ሁኔታዎች

፩. ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ የቢሮ ኃላፊ፣ የጽ/ቤት ኃላፊ እና በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኙ የመንግስት ተጿሚዎች በሚከተሉት ምክንያቶች ከኃላፊነቱ ሲነሳ በዚህ አዋጅ መሠረት ተፈቅደው የሚሰጡትን መብቶችና ጥቅሞች አያገኝም፡

- ሀ/ የመንግስት ፖሊሲዎችን ባለመፈፀሙ ወይም ባለማስፈፀም
- ለ/ በስልጣኑ ያለአግባብ በመጠቀሙ
- ሐ/ የሙስና ተግባር በመፈፀሙ
- መ/ ሚስጥራዊ መረጃዎችን ላልተፈቀደለት ወገን በመግለጹ ወይም አሳልፎ በመስጠቱ ወይም
- ሠ/ በወንጀል ወይም በዲሲፕሊን ኃላፊነት የሚያስጠይቅ ማናቸውንም ሌላ ድርጊት በመፈፀሙ

፪. የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤና ፀሐፊ እንዲሁም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ በሚከተሉት ምክንያቶች ከኃላፊነት የተወገደ እንደሆነ በዚህ አዋጅ መሠረት ተፈቅደው የሚሰጡትን መብቶችና ጥቅሞች አያገኝም፡

- ሀ/ የመራጮችን አመኔታ በማጣቱ ወይም
- ለ/ በስነምግባር ረገድ ብልሹ ሆኖ በመገኘቱ

7. An out going official who has served at different levels of Government positions, shall be entitled to the rights and benefits applicable in accordance with this proclamation, to the highest position he assumed at any time of his tenure.

42. Conditions to deprive of rights and benefits

1. Mayor or Deputy Mayor, Bureau Head, office Head or Government appointee with similar title, shall not be entitled to rights and benefits under this proclamation if he is removed from office on the ground that he has:

- a. failed to implement or cause to fail the implementation of Government policies;
- b. abuse his power;
- c. involve in corrupt practices;
- d. disclosed or handover confidential informations to a party not entitled to;
- e. Commit an act entailing criminal or disciplinary liabilities.

2. House speaker, Deputy House Speaker or Secretary, of the administrative council shall not be entitled to the rights and benefits under this proclamation if he is removed from his responsibility on the following grounds:

- a. Where there is vote of no confidence by the electorate: or
- b. Due to ethical misbehavior;

፫. ባለመብቱ በዚህ አንቀጽ ፩፣፪ ድንጋጌዎች ሥር የተመለከቱት መብቶች ጥቅሞች የሚያሳጡ ሁኔታዎችን ባይፈጽምም በገዛ ፈቃዱ የለቀቀ ወይም የተወ ከሆነ በዚህ አዋጅ መሠረት የተፈቀዱለትን መብቶችና ጥቅሞች አያገኝም።

፵፫. መብቶችና ጥቅሞችን የሚያቋርጡ ሁኔታዎች

፩. በዚህ አዋጅ መሠረት የተገኙ መብቶችና ጥቅሞች በሚከተሉት ምክንያቶች ሊቋረጡ ይችላሉ።

ሀ/ ባለመብቱ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ለማፍረስ ከሞከረ፣

ለ/ የሐገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ በሚጥል ተግባር ላይ ተሰማርቶ ወይም ተሳትፎ ከተገኘ፣

ሐ/ የሀገር ክህደት ወንጀል ከፈፀመ፣

መ/ በኃላፊነት ላይ በነበረበት ወቅት ያገኛቸውን የአስተዳደሩንም ሆነ ሀገራዊ ጉዳዮች በሚመለከቱ ሚስጥራዊ መረጃዎችን ካልጠበቀ ወይም፣

ሠ/ ሕገ መንግስቱንና በሕገ መንግስቱ መሠረት የተቋቋሙትን ተቋሚት ካላከበረ፣

ረ/ ከኃላፊነት የተነሳ ጻዕኛ በጥብቅና ሥራ ላይ የተሰማራ ከሆነ፣

ሰ/ ከኃላፊነት የተነሳ የአስተዳደሩ ሕግ አስፈጻሚ ሥልጣኑን ከለቀቀበት ጊዜ ጀምሮ ሁለት ዓመት ሳይሞላው ቀድሞ ሲመራው ከነበረው የመንግስት መስሪያ ቤት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ባለው የግል ድርጅት ወይም በየ መንግስታዊ ባልሆነ ዓለም አቀፍ ድርጅት ወይም መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ ከተገኘ፣

3. Even though a person having rights under this proclamation is not violating to conditions specified under sub-article (1),(2) of this article shall not be entitled to the rights and benefits under this proclamation if he resigned or leave his job based on his will;

43. Termination of rights and benefits

1. The enjoyment of rights and benefits under this proclamation shall be terminated

Where:

a. Attempts to disrupt the constitutional order:

b. Involves in any act endangering the sovereignty of the country:

c. Commits an act of treason:

d. Fails to keep confidential of informations related to the administration and the National affairs which he knows during his office responsibility:

e. Fails to respect the constitution and institutions established constitutionally:

f. An out going judge engaged as an advocate:

g. An out going senior official of the administration is employed , within two years from the date of his release, by any private organization or international organization other than inter - governmental organization or by non-governmental organization, that has direct relationship with government office in which he was in charge of.

፩. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከፊደል ተራ (ሀ-ሠ) በተዘረዘሩት መሠረት መብቶችና ጥቅሞች የሚቋረጡት ባለመብቱ ሥልጣን ባለው ፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠበት በኋላ ለአስተዳደሩ ምክር ቤት ቀርቦ ሲፀድቅ ይሆናል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ፊደል ተራ (ረ) መሠረት ጥቅሞች የሚቋረጡት ባለመብቱ ጥፋተኛ መሆኑ በስነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ከተጣራ በኋላ ለአስተዳደሩ ምክር ቤት ቀርቦ ውሳኔ ሲያገኝ ይሆናል።

፫. በዚህ አዋጅ መሠረት በተሰጠው መብት ወይም ጥቅም ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ለመገልገል የማይፈልግ ባለመብት ቢኖር ይህንኑ አግባብ ላለው አካል በጽሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታል።

፵፬. አዋጁን ለማስፈፀም ኃላፊነት የሰጠው አካል

በዚህ አዋጅ መሠረት ከኃላፊነት የተነሱ እያንዳንዳቸው የሚቀርቡት የተጠቃሚነት ጥያቄ እና የሚያገኛቸው ጥቅም ጥቅሞች ለአስተዳደሩ ከንቲባ ጽ/ቤት እየቀረቡ ተፈፃሚ ይሆናሉ።

፵፭. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

የአስተዳደሩ ካቢኔ ይህንን አዋጅ በተሟላ ሁኔታ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ ደንቦችንና መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

2. The termination of rights and benefits pursuant to sub-article (1) (a-e) of this Article shall be effective when decision is rendered by the administrative council following the conviction of the beneficiary by the competent Court.

3. The termination of rights and benefits pursuant to sub-article (1)(f) of this Article shall be effective when decision is rendered by the administrative Council following the investigation conducted by the Ethics and Anti-Corruption Commission, on the offence committed by the beneficiary.

4. A beneficiary shall notify in writing to appropriate body to wave his rights and benefits under this proclamation totally or partially if he wishes so.

44. An Organ Responsible to implement this Proclamation

Pursuant to this proclamation each claims and benefits of the outgoing beneficiary shall be submitted to the Mayor’s office of the Administration and implemented according.

45. Power to Issue Regulation and Directive

The cabinet of the Administration may issue regulations and directives necessary for the implementation of this proclamation.

፵፮. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ሕግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ የአሰራር ልምድ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተሸፈኑ ጉዳዮችን በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፵፯. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከሀዳር ፩ ቀን ፳፻፳ ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ድሬዳዋ ሀዳር ፩ ቀን ፳፻፳ ዓ.ም
አሰድ ዚያድ
የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ

46. Inapplicable Laws

No law, regulation, directives or practice shall, in so far as it is inconsistent with this proclamation, have no effect in respect of matters provided for in this Proclamation.

47. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 10th day of November 2012

Done at Dire Dawa this 10th day of
November/2012
Assed Ziyad
Mayor of Dire Dawa Administration